



ከዳዊት ከበደ, ኦሲሎ ኖርዌ

የገዥና የበዝላኝ ስርዓት ይብቃ!

ትግል ሲባል መቼስ ዘርፈ ብዙ ነው። አሁን ያለህበት የትግል ሁኔታ ላይ ራስህን ያገኘኸው እገሌ በሰራው ስህተት ወይም ባደረገብህ ክፉ ነገር እንደሆነ ማሰብ ተውና ዓላማህ ላይ ማተኮር ያዋጣሃል። በህይወትህ ስለሆነው ነገር ሁሉ ሙሉ ሃላፊነት እስካልወሰድክ ድረስ በትግሉ ውስጥ ብዙ መሄድ አትችልም። ሰዎች ያደረጉልህ ያደረጉብህና የከለከሉህ ሁኔታዎች በራስህ ላይ ባለህ አመለካከት ተጽዕኖን እንዲያመጣ አትፍቀድለት። ላለህበት ሁኔታ የሌሎች ሰዎች መዋጮ እንዳለበት ጥርጥር የለውም። ሆኖም ታሪኩ እዚያ ላይ የሚያበቃው አንተ እዚያ በትግሉ ላይ ስትቆም ነው። የገዥና የበዝላኝ ስርዓት እንዲያበቃ ከፈለክ ትኩረትህ ሁሉ ትግል ላይ ሊሆን ይገባል። በአንተ ላይ የሚደረጉትን ነገሮች የመቆጣጠር እድል ባታገኝም ለሁኔታው የምትሰጠውን ምላሽ መቆጣጠር ትችላለህ። አንድን ሰው አንድታከብረው ይህ ሰው አንተን መምሰልና በሁሉ መልኩ ከአንተ ጋር አንድ መሆን የለበትም። መልኩ የቆዳው ቀለም አመለካከቱና ፍላጎቱና ከአንተ የተለየ የሆነን ሰው ማክበር የጨዋነት ሁሉ ጨዋነት ነው።

በሰዎች አመለካከት ሳትሰማህ እነሱን ማክበር የሰዎችን ልዩ መሆን ለመቀማት ሳትሞክር አክብሮትን መስጠት እንዲሁም ሰዎች የሚወዱትን ነገር "ጠልተህ" እነሱን ግን ማክበር የራስን የላቀ ማንነት አመልካች ነው። እንደ ዘርና እንደ ቋንቋ የመሳሰሉት የሰው ልዩነቶች በጣም ጤናማ የሆኑና ልንቀበላቸው የሚገባን ልዩነቶች ናቸው። ላወቀበት ልዩነት ውበት ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን ሰዎች የሚያሳዩት ልዩነት ከጤና ቢስ ሁኔታዎች ጋር ሊገናኝ ይችላል። ይህ ሁኔታ ሲከሰት እንኳ ሁኔታውን ጠልተህ እነሱን ግን ለአንድ ሰው ሊሰጥ በሚገባ አክብሮት ስትቀርባቸው ሃሳባቸውን የማስቀየር ተጽዕኖ የማሳደር ዕድል ታገኛለህ። ከገፋኸውና ከናቀከው ሰው ይልቅ ባከበርከው ሰው ላይ መልካም ተጽዕኖ የማሳደር ስፊ ዕድል እንዳለህ አትዘንጋ። ልዩነት የማይቀር ጉዳይ ነው። መለያየትና መከፋፋት ግን የምርጫ ጉዳይ ነው። በአሁን ሰዓት ወያኔና ጽንፈኛ ተቃዋሚዎች የህዝብን መብት መጨፍለቅና የራሳቸውን ፍላጎት በሃይል በሕዝቡ ላይ መጨን ነው። ትክክለኛ ትግልና የበሰለ የፖለቲካ ውድድር አማራጭ ስፍራና ጊዜ ለመስጠት ፈቃደኝነቱ በእጅጉ ይጎላቸዋል። አቅጣጫውን የሳተ ጭፍን የሆነ ተቃውሞና ትግል ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ዓይነት አደጋ ሊያስከትል ይችላል? ብሎ ለመፈተሽና ለማመዛዘን ያልቻለ ስልጣን ፍለጋ በጥላቻና በሰሜታዊነት ተሞልቶ የፈለገው ይምጣ በሚል እየሰገረ ያለ ጽንፈኛ ተቃዋሚ ለሃገርና ለሕዝብ ጠብ የሚል አንዳች ውጤት ያስገኛል ብሎ ማሰብ ከአባብ እንቁላል አርግብ መጠበቅ ይሆናል።

እንደ ወያኔ በበር ያልገባ ቤቱን ማየት በውስጡ ያለውን ማግኘት እንደማይችል ሁሉ አገርና ሕዝብን መሰረት ያላደረገ ጎጠኝነትንና ጽንፈኝነትን የሚያራምዱ የተቃዋሚ ሃይሎች ደምክራሲና ፍትህ ሰላም እናመጣለን ብሎ መድከም ከባህር ዘርቶ ፍራን እንደመጠበቅ ይቆጠራል ነው የምለው። ትግል ማለት በኢትዮጵያውያን በራሳችቸው ተሞክሮና በደረሰባቸው ስቃይ የተቀሰቀሰ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ነው። በህይወት የመኖር መብት ትግል ነው። = ለረዥም ዘመን አምባገነንነት ያስከተለውን የወያኔ ብዝሃና ጭቆና የተንሰራፋበትን የፖለቲካ ሁኔታ በሰከነ አክምሮና በተረጋጋ ሁኔታ መገመት ይኖርብናል። ኢሕአፓ ምንጊዜም ለኢትዮጵያ ህዝብ የቆመው ከዘረኝነት የጸዳ ደምክራሲና ፍትህ እንዲሰፍን ብሎም እውን

እንዲሆን ነው። ምክኒያቱም የህዝባዊ እምቢታ ጉዞ አስደናቂ ውጤት በማምጣት ረገድ ተጠቃሽ ነው። የትግራይ ሪፐብሊክ መንግስት እመስርታለሁ ሲል የግራ ፖለቲካን ጨፍ ይዞ የተነሳው ህውሐት ከመሰረቱ በአግባቡ ባልተጠና በተለይም ግልፅ እና የማያወላዳ ታሪካዊ የሆነውን የትግራይን ህዝብ የኢትዮጵያነት እምነት ማንነት ከግምት ያለሰገባ የተሳሳተው መታጠፊያ ገና በጠዋቱ ከውልደቱ የጀመረ እንደሆነ ይስተዋላል።

ይህ ሲባል ቀዳማዊ ወያኔ የተነሳበት ዓላማ ዳህራይ ወያኔ ካቀነቀነው አስተሳሰብ ግልጽ ልዩነት እንደነበረው በመዘንጋት አይደለም። የዳህራይ ወያኔ አመለካከት ያለ አንድ እርማት መቀጠሉ ትላንት ብቻ ሳይሆን ዛሬም ኢትዮጵያን ዋጋ እያስከፈለ መሆኑ በግልጽ የሚሰተዋል ነው። ወያኔ እንደ ድርጅት ያቀርብ የነበረው የማጭበርበር ጥሪ የነጻነት የኩልነት የደሞክራሲ ጥሪ ስለነበረ በሌላ ፋሺስት ደርግ አምባገነናዊ አገዛዝ የፈጠረው ጨፍ ተዳምር ህዝባዊ ቁጥጥር እምቢተኝነት ማስከተሉን እንደምቹ የተጠቀሙት ከሞላ ጎደል የአንድ መንደር ስብስብ (ጎጠኞች) ሲሆኑ የተለየ አላማቸውን የማስፈጸሚያ ስልት ሊዘረጉበት ችለዋል። ይህ ስብስብ ያቀደውን አሳክቶ ያሰበበት ለመድረስ ማንኛውንም እርምጃ ከመውሰድ የማይቆጠብ እንቅስቃሴዎችን ሁሉ በጥርጣሬና በጠላትነት ስሜት የሚያይ ነበር። እንዲህ ያለው በመንደራዊ ቡድንተኝነት ላይ ተመስርቶ በታላቋ አገር ኢትዮጵያ ላይ በተለየ ስልት ወደ ስልጣን ለመምጣት የተነሳው አካል ከፍተኛው ዘመቻው የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብን በማጥፋት ላይ ያነጣጠረ ነበር አሁንም ቀጥሎል።

እርግጥ ነው ለዚህ ሀገራዊ ፖለቲካ ድቀት ተቃዋሚዎች ድርሻቸውን ሊወስዱ ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ እባብ እየተቀጠቀጠ ስብዓዊ ክብር ተነስቶ ውርደት የሚያጎናጽፍ አፋኝ ስርዓት ሀገር እያለማው ነው ሲል በምን መመዘኛ ለኢትዮጵያዊ ባህርያትን የሚሰማማው? ሁልጊዜ ነገሮችን በጡንቻና በመሳሪያ ሃይል ለመፍታት ለማንበርከክ መሞከር የፍትህ ስርዓት እያዛቡ ንጹሐን በአገራቸው ነጻነት እንዳይሰማቸው በማድረግ የተረጋጋ ማህበረሰብ መፍጠር እንዴት ይሞክራል?

ወያኔ የድሃውን የግል ድርጅቶችን አቀጭጭ ከገበያ እያስወጣ ልማት እያለማሁ ነው ቢል የት ድረስ ያስኬዳል? ህዝቡን ቀን ከሌት ለዘውገኝነት እየሰበኩ በጎሳዎች መካከል የጥላቻ ግንብ የሚቆም ስርዓት እየዘረጉ የመለያየት አድማስ እያሰፉ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠር ህልም እውን ይሆናል? ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በስልት እያፈረሱ በአፈና እያቀጩ ጥገኝነት እያስፈረሙ በአራስ ቅርጽ በአራስ አምሳል እያደራጁ መድበለ ፓርቲ የፖለቲካ ስርዓት በየት በኩል እውን እንዲሆን ይታሰባል? አበው ከአነጋገር ይፈረዳል፤ ከአያያዝ ይቀደዳል እንዲሉ በርካታ በአገር ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮችን ሕዝቡ ተደጋጋሚ ኪሳራና ውድቀት ላይ እያገኛቸው ተከታዮቹ ናቸው የሚላቸው ብዙዎች ደጋፊዎቹ እንኳ ተሰፋቸውን ሊጥሉባቸው አልቻሉም ዋጋ አስከፍለውታልና። ምክኒያቱም ዛሬ ጥሩ የፖለቲካ አመራር አገኘን ሲል ነገ በእጅ አዙር የወያኔ ተለጣፊ ለሆዱ አዳሪ ሆኖ ይገኛል። ስለዚህ የገዢና የበዝሳኝ ስርዓት እንዲያበቃ ትግሉን ለአታጋይ ይሰጠው።

የኢትዮጵያ ህዝብ የድል ባለቤት እስከሚሆን ድረስ ትግላችን ይቀጥላል!!